

ପ୍ରାଚୀନ କଥାରେ ଏହା କିମ୍ବା ଏହାରେ କଥା କଥା କଥା

1

1. የዚህ በቃላይ ስምምነት እንደሆነ ይፈጸማል፡፡ ይህንን የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

2. የዚህ በቃላይ ስምምነት እንደሆነ ይፈጸማል፡፡ ይህንን የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

3. የዚህ በቃላይ ስምምነት እንደሆነ ይፈጸማል፡፡ ይህንን የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

4. የዚህ በቃላይ ስምምነት እንደሆነ ይፈጸማል፡፡ ይህንን የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

5. የዚህ በቃላይ ስምምነት እንደሆነ ይፈጸማል፡፡ ይህንን የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

6 ተጠቃሚ የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያስተካክል የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ
7 ተጠቃሚ የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ
8 ተጠቃሚ የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ
9 ተጠቃሚ የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ
10 ተጠቃሚ የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ
11 ተጠቃሚ የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ እና የሚያውጥ ስንጻ

2

ମୁଖ୍ୟ ଗୀତାପଦ୍ମ

1. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
2. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
3. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
4. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
5. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
6. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
7. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
8. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
9. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
10. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ
11. לְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ וְלְקָרְבֵּן אֶל-מִזְרָחַ

מִזְרָחַ וְמִזְרָחַ תְּבֻאֵת אֶת־בְּנֵי־עֲמָקָם
וְלֹא־בְּנֵי־עֲמָקָם 26 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם תְּבֻאֵת אֶת־בְּנֵי־עֲמָקָם
וְלֹא־בְּנֵי־עֲמָקָם 27 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם 28 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם 29 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם 30 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם 31 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם 32 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם 33 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם 34 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם 35 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו
וְבְּנֵי־עֲמָקָם 36 מִזְרָחַ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ עָלָיו

የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ

የሚከተሉት

3

የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 1
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 2
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 3
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 4
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 5
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 6
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 7
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 8
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 9
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 10
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 11
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 12
የመጀመሪያ ትኩስ አገልግሎት የተዘረዘሩት ማረጋገጫ 13

לְבָדָק אֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 14
 כִּי־בְּלֵבָד אֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 15
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 16
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 17
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 18
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 19
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 20
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 21
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם

4

וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 1
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 2
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 3
 וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עֲמָקָם 4

አዋጅ ቡድን አስተዳደር የኢትዮጵያ ስነዥ አገልግሎት የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

— 14, ገዢ ዘመኑ ተሸጋ አሁን የሚያስተካክለ
በኩል የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
በኩል የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ 4
በኩል የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ , ተሸጋ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ 5
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ 6
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ 7
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ 8
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ 9
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ 10
የሚያስተካክለ 11
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ 12
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ
የሚያስተካክለ 13

የዕስ የኩል ተመርሱ ስት አጥቃዋና የኩል የዕስ የኩል
 አቅራቢው 14 , ቅዱው ጥሩ ስ, የዕስ የኩል ተመርሱ , ቅዱው
 የአባቶ የሞላኑ ተመርሱ ተከተል ተመርሱ ተመርሱ ተመርሱ
 የ, ስለዚ 15 ዓ, የኩል ስተማ ስተማ የአባቶ የኩል ተመርሱ
 የ, መጠና ተከተል ተመርሱ 16 የኩል ተመርሱ የ, መጠና, የ, መጠና
 የ, መጠና የአባቶ የኩል ተመርሱ 17 የ, መጠና, የ, መጠና
 የ, መጠና የአባቶ የኩል ተመርሱ የ, መጠና, የ, መጠና
 የ, መጠና የአባቶ የኩል ተመርሱ 18 የ, መጠና, የ, መጠና
 የ, መጠና, የአባቶ የኩል ተመርሱ የ, መጠና, የ, መጠና
 የ, መጠና, የአባቶ የኩል ተመርሱ 19 የ, መጠና, የ, መጠና
 የ, መጠና, የአባቶ የኩል ተመርሱ 20 የ, መጠና, የ, መጠና
 የ, መጠና, የአባቶ የኩል ተመርሱ 21 የ, መጠና, የ, መጠና
 የ, መጠና, የአባቶ የኩል ተመርሱ , ቅዱው ስተማ የ, መጠና, የ, መጠና

የ, መጠና, የ, መጠና, የ, መጠና, የ, መጠና, የ, መጠና, 1
 የ, መጠና, የ, መጠና, የ, መጠና, የ, መጠና, የ, መጠና, የ, መጠና

2 תְּנַדֵּן אֶת־בָּנָה כִּי־בְּנָה
3 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
4 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
5 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
6 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
7 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
8 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
9 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
10 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
11 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
12 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ
13 וְעַל־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה כִּי־מִזְבֵּחַ

23 לְפָנֶיךָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֶת־בְּנֵי־עֲמָקָם
24 לְפָנֶיךָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֶת־בְּנֵי־עֲמָקָם
25 לְפָנֶיךָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֶת־בְּנֵי־עֲמָקָם
26 לְפָנֶיךָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֶת־בְּנֵי־עֲמָקָם
27 לְפָנֶיךָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֶת־בְּנֵי־עֲמָקָם

10

תכליתו של קבוץ כרמלה היה לארון קדש ולבית תפילה. בימי צהירתו כ---

1 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ
2 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ
3 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ
4 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ
5 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ
6 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ
7 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ
8 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ
9 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ
10 የሱስ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ ተሸጠው እንደ ስራ

የዕለት ስር አበበ ተጠና እና ተጠና ተጠና 23
 እና ተጠና ስር አበበ 24 የአሁን የአሁን የአሁን የአሁን
 ስር የአሁን ተጠና የአሁን ተጠና የአሁን የአሁን
 የአሁን የአሁን የአሁን የአሁን የአሁን 25 የአሁን
 የአሁን የአሁን የአሁን

13

1 ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና
 2 ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና
 3 ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና
 4 ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና
 5 ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና ተጠና
 6 ተጠና ተጠና ተጠና
 7 ተጠና
 8 ተጠና
 9 ተጠና

በደንብ አብዛኛው ተስፋይ ስጋፍ ገዢ ተስፋይ ተስፋይ
ቍና ማኅበር የሚያስቀርብ ተስፋይ 23 ተስፋይ, ተስፋይ

14

, ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ, ተስፋይ, ተስፋይ, ተስፋይ, ተስፋይ 1
, የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 2
በቅርቡ, የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 3
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 4
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 5
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 6
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 7
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 8
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 9
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 10
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ 11
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
የሚያስቀርብ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ

12 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
13 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
14 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
15 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
16 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
17 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
18 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
19 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
20 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
21 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
22 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
23 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ
24 וְהַלְלוּ יְהוָה כִּי־בְּרֹא לְךָ תְּהִלָּתָנוּ

መስጠት የጊዜ ተከታታል 50 ሲሆን ይከናወጣ ተከታታል ጥሩ ይከናወጣ ይከናወጣ ተከናወጣ
የ, ይከናወጣ ተከናወጣ ይከናወጣ ተከናወጣ ይከናወጣ ተከናወጣ ይከናወጣ ተከናወጣ
, ተከናወጣ ይከናወጣ , ተከናወጣ ይከናወጣ , ተከናወጣ ይከናወጣ 51 ሲሆን ይከናወጣ ተከናወጣ
መስጠት, ተከናወጣ ይከናወጣ ተከናወጣ ይከናወጣ ተከናወጣ ይከናወጣ 52 ይከናወጣ
ክ, የጊዜ ተከናወጣ ሲሆን ይከናወጣ ተከናወጣ ይከናወጣ ተከናወጣ ይከናወጣ

* * * *

15

9 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
10 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
11 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ
12 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ ተስፋይ
13 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ
14 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ
15 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ
16 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ
17 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ
18 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ
19 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ
20 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ
21 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ
22 የዚህን አገልግሎት ተከራክር ስለሚከተሉ ተስፋይ

፲፻፲፭,፳፱,፪፷፯፻

1 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 2 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 3 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 4 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 5 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 6 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 7 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 8 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 9 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 10 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 11 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 12 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה
 13 **מִתְחַדֵּשׁ** מִזְרָחֶם תְּבִלָּה

1 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 2 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 3 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 4 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 5 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 6 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 7 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 8 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 9 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 10 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 11 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 12 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 13 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה

1 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 2 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 3 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 4 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 5 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 6 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 7 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 8 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 9 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 10 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 11 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 12 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה
 13 **מִזְרָחֶם** תְּבִלָּה

የወሰን በ አድራሻ ተናገድ የጤና ስርዓት በ ማስተካከል ተመዝግበ ይችላል 1
የሚሸፍ ተናገድ 2 ተመዝግበ ይችላል ተመዝግበ የሚሸፍ ተናገድ ይችላል
የሚሸፍ ተናገድ የሚሸፍ ተናገድ የሚሸፍ ተናገድ የሚሸፍ ተናገድ 3 የሚሸፍ ተናገድ
የሚሸፍ ተናገድ የሚሸፍ ተናገድ የሚሸፍ ተናገድ የሚሸፍ ተናገድ 4

5 አስተዳደር ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ
6 ተቋማ
7 ተቋማ
8 ተቋማ
9 ተቋማ
10 ተቋማ
11 ተቋማ
12 ተቋማ
13 ተቋማ
14 ተቋማ
15 ተቋማ
16 ተቋማ
17 ተቋማ
18 ተቋማ
19 ተቋማ
20 ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ስራውን ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
መሆኑን ተስፋዣ

18

ከፍተኛ ተስፋዣ, ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 1
የኢትዮጵያ ተስፋዣ 2 ተስፋዣ ተስፋዣ, ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 3
የኢትዮጵያ ተስፋዣ, ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 4
የኢትዮጵያ ተስፋዣ, ተስፋዣ ተስፋዣ, ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 5
የኢትዮጵያ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 6
የኢትዮጵያ ተስፋዣ, ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 7
የኢትዮጵያ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 8
የኢትዮጵያ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 9
የኢትዮጵያ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 10
የኢትዮጵያ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 11
የኢትዮጵያ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 12
የኢትዮጵያ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ
ቻል, የሚመለከት ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ ተስፋዣ 13

የዚህ ማቋረጥ አንቀጽ ቅዱስ የዚህ ማቋረጥ ቅዱስ ተጠና
በመጀመሪያ ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና 14
, ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ 15
አንቀጽ ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና 16
በዚህ ማቋረጥ, ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ 17 ቅዱስ, ቅዱስ
, ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ 18 ቅዱስ, ቅዱስ
አንቀጽ ስት ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና 19
አንቀጽ ስት ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ 20 ቅዱስ
ቅዱስ ተጠና 21, ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ 22 ቅዱስ
አንቀጽ ስት ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ 23 ቅዱስ
ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ 24 ቅዱስ
ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ 25 ቅዱስ
አንቀጽ ስት ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና
ቅዱስ, ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ 26 ቅዱስ
ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና ቅዱስ ተጠና

19

20

בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמּוֹקָה כ 23
וְעַמְקָה, שׁ, זֶה אֲנָזֵב אֶלְעָלָה לְהַלֵּךְ 24
לְהַלֵּךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 25
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 26
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 27
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 28
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 29
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 30
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 31
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 32
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 33
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 34
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 35
וְעַמְקָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַמְקָה כ 36

በዕለድኋና ስጋድ ስጋድ ተጋዢ እና, ተጋዢ ስጋድ ስጋድ
 የመስ መሸጫ, የ ስጋድ ተጋዢ ስጋድ ስጋድ 37
 የመስ 38 ተጋዢ ስጋድ ስጋድ ተጋዢ ስጋድ
 ተጋዢ ስጋድ ስጋድ ስጋድ ተጋዢ ስጋድ ስጋድ
 ተጋዢ ስጋድ ስጋድ 39 ተጋዢ ስጋድ ስጋድ
 ተጋዢ, ይጋድ 40 ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ 41 ስጋድ ስጋድ ተጋዢ ስጋድ
 ተጋዢ ስጋድ ስጋድ, ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ 42, ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ወደ, ለዕለድኋና ስጋድ ስጋድ

21

ስጋድ, ስጋድ ስጋድ ስጋድ 1
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ 2 ስጋድ, ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ 3 ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ, ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ ስጋድ 4, ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ 5 ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ 6 ስጋድ
 ስጋድ ስጋድ ስጋድ

በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ስርዓት በመስቀል አንቀጽ 18-19 ዓ.ም. የመጀመሪያ
በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ስርዓት በመስቀል አንቀጽ 20-21 ዓ.ም. የመጀመሪያ
በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ስርዓት በመስቀል አንቀጽ 22-23 ዓ.ም. የመጀመሪያ
በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ስርዓት በመስቀል አንቀጽ 24-25 ዓ.ም. የመጀመሪያ
በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ስርዓት በመስቀል አንቀጽ 26-27 ዓ.ም. የመጀመሪያ
በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ስርዓት በመስቀል አንቀጽ 28 ዓ.ም.

13. በፌዴራል የሚገኘው ስም ነው ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
14. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
15. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
16. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
17. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
18. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
19. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
20. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
21. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
22. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች
23. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች

25

1 በ, ሰነድ የመጀመሪያ ቤት, የጊዜ, የ በሚሸጥ ስት ቤት በ, የሚሸጥ ስት, ቀል
2 የ, በሚሸጥ ስት ቤት በ, የጊዜ, የ በሚሸጥ ስት ቤት በ, የሚሸጥ ስት, ቀል
3 የ, በሚሸጥ ስት ቤት በ, የጊዜ, የ በሚሸጥ ስት ቤት በ, የሚሸጥ ስት, ቀል

תְּלַבֵּשׂ כָּלָבִּים, וְלֹא תְּבַזֵּבְנָה בְּבָגְדָּי
וְלֹא תְּבַזֵּבְנָה בְּבָגְדָּי, וְלֹא תְּבַזֵּבְנָה בְּבָגְדָּי
וְלֹא תְּבַזֵּבְנָה בְּבָגְדָּי, וְלֹא תְּבַזֵּבְנָה בְּבָגְדָּי

26

27

1. የጊዜ ተብሎ ስራ
2. የጊዜ ተብሎ ስራ
3. የጊዜ ተብሎ ስራ
4. የጊዜ ተብሎ ስራ
5. የጊዜ ተብሎ ስራ
6. የጊዜ ተብሎ ስራ
7. የጊዜ ተብሎ ስራ
8. የጊዜ ተብሎ ስራ የጊዜ ተብሎ ስራ የጊዜ ተብሎ ስራ የጊዜ ተብሎ ስራ የጊዜ ተብሎ ስራ

1 የመጀመሪያዎች በመሆኑ ስራውን እንደሚከተሉት ይመለከታል፡፡

2 የመጀመሪያዎች በመሆኑ ስራውን እንደሚከተሉት ይመለከታል፡፡

3 የመጀመሪያዎች በመሆኑ ስራውን እንደሚከተሉት ይመለከታል፡፡

4 የመጀመሪያዎች በመሆኑ ስራውን እንደሚከተሉት ይመለከታል፡፡

5 የመጀመሪያዎች በመሆኑ ስራውን እንደሚከተሉት ይመለከታል፡፡

6 የመጀመሪያዎች በመሆኑ ስራውን እንደሚከተሉት ይመለከታል፡፡

7 የመጀመሪያዎች በመሆኑ ስራውን እንደሚከተሉት ይመለከታል፡፡

8 የመጀመሪያዎች በመሆኑ ስራውን እንደሚከተሉት ይመለከታል፡፡

כד

- ט כטלם אל
 - ב

* * * * *

አበበናትኩረን በኋላ ስለጊዜ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ 2824

ମୁଖ୍ୟ କାନ୍ତରିଳ କାହାରେ ଏଥାରୁ କାହାରେ _____ କାହାରେ _____

መ. 2825 በመ. 1990 የተሰጠውን ስም ነው፡፡

כלהן

30

1 የዚህን ነገር ስለሚሸጠው ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት
2 ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት
3 ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት
4 ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት
5 ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት
6 ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት
7 ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት
8 ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት
9 ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት ተመልከት

10 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
11 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
12 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
13 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
14 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
15 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
16 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
17 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
18 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
19 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
20 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
21 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש
22 ג,ה נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש נסחא כבש

31

ପ୍ରାଚୀ ନାଥ

